

ይህቺ አገር ምስጢር ናት!!! ከ-ከተማ ዋቅጅራ

ኢትዮጵያ የሚለው ስም የወጣለት ከ4000 አመት በፊት እንደሆነ ይነገራል። የስም አወጣጡም ከኢትዮጵያ እንደተሰየመ የታሪክ ተመራማሪው ዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ ግለጽ በሆነ መልኩ አስቀምጠውታል። ከዛሬ ጀምሮ አንተ አብራም ሳይሆን አብርሃም ትባላለህ። አብርሃም ማለት፡- የብዙሃን አባት ማለት ነው ብሎ እግዚአብሔር ስሙን እንዳወጣለት ሁሉ... አንተ ከዛሬ ጀምሮ ከፋ ሳይሆን ጴጥሮስ ትባላለህ። ጴጥሮስ ማለት፡- አለት ማለት ነው። በአንተ አለትነት ቤተክርስቲያን እመሰርታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለጴጥሮስ ስምን እንዳወጣለት ሁሉ... የኢትዮጵያ ከዛሬ ጀምሮ ኢትዮጵያ ሳይሆን ኢትዮጵያ ትባላለህ። ኢትዮጵያ ማለት የቃሉ ፊቺ ኢቲ ማለት ቢጫ ወርቅ... የጲ ማለት ደሞ ስጦታ ማለት ሲሆን ...የኢትዮጵያ ትርጉሙ ቢጫ የወርቅ ስጦታ ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜ ተገኝቷል። ኢትዮጲ የመልክ ጸዲቅ ልጅ እንደሆነ እና ኢትዮጲያ የሚለውን ስም እግዚአብሔር እንዳወጣለት የታሪክ ሙሁሩ ዘርዘረው አስረድተውናል። የዚህን ዝርዝር ሁኔታ በተብራራ መልኩ ለማወቅ የምትፈልጉ ዶክተር ፍቅሬ ቶሎሳ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ገለጻ የሰጡበትን እና በኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያ የጻፉትን መጽሐፍ ብታነቡ ሰፊ ያለና የተብራራ ነገር እንደምታገኙ ለመጠቀም እወዳለው።

ኢትዮጵያ በመጻፍ ቅዱስ ላይ ከ 44 ግዜ በላይ የተጠቀሰች በእግዚአብሔር ስራ ውስጥ በተደጋጋሚ የምትገለጽ በህገ ልቦና ግዜ ህግ ለሙሴ ሳይሰጠው በፊት እግዚአብሔር የምትመልክ አገር ነበረች። ህገ ኦሪት ለሙሴ ሲሰጠው ህገ ኦሪትን በመቀበል በህገ ኦሪት የኖረች አገር ነች። በህገ ወንጌል ግዜም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህች ምድር መቶ የወንጌልን ህገ ኦሪት ኪዳንን ሲሰጥ ኢትዮጵያን ከእስራኤል ቀጥላ ህገ ወንጌልን የተቀበለች ተቀበላም ጠብቃ ያቆየች አገር እንደሆነች ታሪክ ይነግረናል።

እስልምና ነብዩ መሐመድ በተነሳ ወቅት ከአገሩ ሰዎች ከቆሬሾች ታላቅ ተቃውሞ በተነሳበት ግዜ ሂዱ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ የማይበደልባት መንግስት ያለባት አገር ነች ብሎ የራሱ ዜጎች ሊገሏቸው እንደሚችል አውቆ ያቺ አገር ግን ሰው እንኳን አይበደልበትም ብሎ የርሱ ወገኖች የሆኑትን ሰዎች በመላክ እንዲጠለሉ አድርጓል። ነብዩ መሐመድ ቆሬሾችን አሸንፎ ከመካ መዲና የእስልምናን እምነት በይፋ ሲያውጅ የመጀመርያን አዛን ያለው ቢላል የተባለው ኢትዮጵያዊ መሆኑ በእስልምና ታሪክ ተጽፎ እናገኘዋለን በዚህም ከሳውዲ አረቢያ ቀጥላ እስልምናን የተቀበለች አገር ኢትዮጵያ መሆና ታሪኮች ይነግሩናል። ሁለት ታላላቅ እምነቶችን ቀድሞ በመቀበል ከአለማችን ልዩ ያደርጋታል። ቅዱስ ያሬድ ድጓ፣ ጸመዱጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬ፣ መዋለት፣ የተሰኙ ድንቅና መለኮታዊ ጥበብን የተላበሱ መጽሐፍን በመጻፍ አለምን ያስደመመ ነው። እንደ ቅዱስ ያሬድ ታላቅ ሊቅና ጥበብኛን ያበቀለች አገር ናት። በዚህም የመላእክትን ዜማ የምታዜም የመላእክትን ሽብርብ የምታሸበሽብ ጥልቅ ምስጢር የሚነገርባት፣ የሚታይባት፣ እና ጥልቅ ምስጢር ያላት አገር ናት።

አክሱምን ያነጹ፣ ቤተ ጊዮርጊስን እና በዙርያው ያሉትን ቤተ ክርስቲያንን ከወጥ ድንጋይ ፈልፍለው ጥበብን የገለጹ፣ የሶፍ ዑመር ዋሻ ብዙ ምርምርን የሚጠይቅ ድንቅ ዋሻ የሚገኝባት፣ የሃረር ግንብ በጥንታዊ ጥበብ የታነጸ፣ የጢያ ተክል ድንጋይ ተመራማሪዎችን ብዙ ያስባለ፣ ድንቃ ድንቅ የፈጠራን ጥበቦች ለአለም ያበረከተች፣ አለም የተደመመባት፣ የቅርስ መሃደር፣ ከአስራ አራት በላይ በአለም ቅርስነት ያስመዘገበች የድንቅ ሚስጥር ባለቤት ይቺው አገር ናት። ሉሲ (ድንቅነሽ) እና ሌሎችም የሰው ቅሪት አጽም በተለያዩ አለማት ከተገኙ ቅሪቶች በብዙ ዘመን ቀዳሚነት ያለው የተገኙት ይህቺው ሚስጢራዊ አገር ውስጥ ነው። የአለም ሳይንትስቶች የሰው መገኛ ኢትዮጵያ እንደሆነችና ከኢትዮጵያ ተነስተው ወደተለያዩ የአለማችን ክፍል በመሄድ አሁን ላለው የሰው አሰፋፈር መሰረቷ ይችው አገራችን መሆናን አፋቸውን ሞልተው እየተናገሩ ነው።

በቅኝ ያልተገዘቸ፣ ለመላው አፍሪካ የነጻነት በር ከፋች የሆነች፣ ለጠላት አለሽነፍ ባይነትን፣ ለውጪ ወራሪ አልገዛ ባይነትን፣ ያሳየችው፣ የሰው ክብር የማትፈልገ የራሳንም ክብር አሳልፋ የማትሰጥ፣ ቅኝ ገዢዎችን ለመጀመርያ ግዜ ያንበረከከች ይችው ሚስጢራዊ አገር ነች።

የውጭ ጠላት የከፋት ድንጋይ ቢፈነቅሉ የማትሸነፍ፣ የጥፋት ቦንብ ቢያወርዱ የማትንበረከክ፣ አገር ስትሆን ሁል ጊዜም ከፈተኛ ጉዳት የሚደርስባት በአገር ጠላት ብቻ ነው። እነዚህ አገር በቀል አንባ ገናኞች ሕዝባችንን ይበድላሉ፣ ያሰቃያሉ፣ የሚሰቃዩትም ዜጋው የሚያሰቃዩትም ዜጋው በመሆኑ ጉዳቱን አሳዛኝ ያደርገዋል። ለአገር አሳቢ በመምሰል ስህተታቸውን እንደትክክለኝነት ይነግሩናል። ወንድሙን እየገደለ እንደ ጀግና ይጫኑባል። ጥቂቶች ስልጣናቸውን ለማቆየት ባስታጠቁቸው ጢቂት ወታደሮች ሚሊዮኖችን እረግጠው ጀግና ነን እያሉ ሊኖሩ ይፈልጋሉ። እንግዲህ የገባው ይገባው ይህቺን አገር ሊያጠፋት የሚችል ማንም የለም። ትግሉ ከህዝቡ ጋር ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔርም ጋር ስለሆነ ሊታሰብበት ይገባል። ካለበለዛ ግን ከሰውነት ክፍል አንዷ በካንሰር ከተነጻጸት ቆርቶ ማስወጣትና ከዛ በኋላ ጤነኛ ሆኖ መኖር ስለሚያስፈልግ ከላይ ተቀምጠው ህዝባችን ላይ ካንሰር የሆኑትን ቆርጠም ማስወገድ ግድ ይለናል።

የንጽሃኑን ሕዝብ መብት እረግጠው የማስተዳደር ፍላጎት ማሳየት እና ለርካሽ ፖለቲካ ጥቅማቸው ይችሉን ሚስጥራዊ የሆኑት አገርን ለማፍረስ ህዝቦቻችንም ለማጥፋት ይጥራሉ። ነገር ግን ሲያጠፋት የተመኙ ሁሉ ሲጠፉ እንጂ ስትጠፋ አላየንም። ሰፊውን ህዝባችንን ሲበድሉ እና ሲያሰቃዩ የሚኖሩ ገዢዎች የዚች አገር ጠባቂ የእጃቸውን ቅጣት ሲስጣቸው እና ሲያጠፋቸው የምናይበትን እውነተኛ የሆኑትን ታሪኮችን እያየን ያለፍንበት ግዜ ብዙ ናቸው። ዛሬም የህዝብ ጠላት የሆነ ሰለርካሽ ፖለቲካቸው ብቻ በማሰብ ይችሉን አገርን ሲበድሉ እና ሲጨቁኑ አመታቸውን አስቆጥረዋል። ይህንኑ አገር ለማጥፋት ማሰብ ለመጥፋት የቀረቡ የጥፋት ልጆች እንደሆኑ ለመናገር እወዳለው። ሚስጥርን የሚያውቅ እግዛአብሔር ብቻ ነው ሚስጢርን የሚፈታ እግዛአብሔር እና እርሱ የመረጣቸው ቅዱሳኑ እንደሆኑ እናውቃለን። ይኛን አገር ጠላቶች ማንበብ ወይም ማወቅ አይችሉም። ስትታይ አቅም የሌላት የምትመስል... ጠላት ሲመጣ እሳት ሆና የምትፋጅ ናት። ብዙ ተመራማሪዎች አዳዲስ ግኝቶች እያገኙ አዲስ ነገር የሚናገሩላት ድንቅ አገር በእግዚአብሔር የምትጠበቅ ይህንኑ አገር ምስጢር ናት። ይቆዩን

ከ-ከተማ ዋቅጅራ